

# 0× 0/ 83 240

ئۆ ئىرىغ ئاھى كە سىرىش ئىز: 2023/11

رِدِبُور سَرَمُوعَ : 262<mark>(IUL)321-A/321/2023/</mark>

2/1/2024



0/0 0// 42 4/	بر وُ بُرُسُوسُ
מיל בא אינים מיל מילים מיל מילים מיל מילים מיל מילים מיל מילים מיל מילים מילים מילים מילים מילים מילים מילים מ מיל באילים מילים מיל	מק טוק פס זק מוק טוק פס זק
בינר (2000) מו 00 ארים ממו מו	
مِرِدْرُسْ سَرَسْرَة ثَر: IUL)321-A/321/2023/262	1.1
دِدِوَّ مُرْمَارِ مَّهِ مِرْدُ: 0 <mark>2 تَحْ مَرُوَمِرِ 2024</mark>	
ع وَرَدُ وَرَدُورُهُ مِنْ عِيمِ الْمُورِدِ. عِ وَرَدُ وَرَدُورُ مِنْ عِسْمَ عِهِمُ الْمُورِدِ.	
مِ وَسُرْ رُسَرُءُوَدُرْ 02 مَ سَرَوَبِرِ 2024 مَرْ 80 مَ سَرَوَبِرِ 2024 وَ كُوحَ فَرُوَرُقُ 13:00 كَ سريرَوَبُر	
مير در و ورود دو در	8.1
מיניין כילי שליני רת' שת ברחל בל אין האים אין מאל האילים איניים ברחל בל איניים ברחל בל האיניים ברחל ברחל ברחל בל האיניים ברחל ברחל ברחל ברחל ברחל ברחל ברחל ברחל	
"שתינ בתו בתם הם אם ברס ברס או היים " מים" " מים" " שתינו בתם הבל לבר" ב תינועיו: ""	
https://forms.office.com/r/YsrsYf5ZTP	
ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב	9.1
ר"ל זר נימי זו ניזי ניין יין יין יין יין יין יין יין יין י	
0 00 0 00 0 00 0 00 00 00 00 00 00 00 0	
رِ ﷺ دُوْدُ دُوْدُوْدُ مُرْوَا سُوْدُو مُرْوَدُ دُرُوْرُدُور سُالْوَالْمُرُونُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورِ الْ	9.2
وَ هُوَرَ وُورَى 13:00 مُورِدِ 13:00 info@thulhaadhoo.gov.mv مَرْ رِوْدِهِ مُعَدَّدُوْدُسْ دُمَاوْءُ وَدُورِوْ	9.2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
مَدُ رَمَرَوَسُوهِ دُهُ: رَدَرَوَسُوسُ فَوْوَ رَدُ فِي رَبُّ عِي رَدُّ مِن رَسِيدِي وَرَدِ مِرْسِرُو.	13.1
: 2500 - 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
%% (0 0)/ 32%	
ره هره ۱۰ د د د د د د د د ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه	
گیری <sup>2</sup> : <mark>14 بخ سرکو بو 2024</mark> تورگ <sup>د</sup> : گهرارمی	
مروحه. بردرارم. نی یا رئیس فریشر <mark>10:15</mark>	18.1
ري. وير مارور سوه: برَعِ سوه بروُور وَرِدُو وَرَدُورُورَ وَرَدُورُورَ وَرَدُورُورَ وَرَدُورُورَ وَرَدُورُورُورُورُورُورُورُورُورُورُورُورُورُ	
شروسرد و مرس (مرزور رفع روره گهرز مدوم ۱۵۰۰ موسر مرسور مرسور مرسور و م	
رَدَجَ رُسَادِ دِسْرَدُ وَ وَمِنْ دَرَرُنْوْدُرِ وَ وَسْ هُوَرِدُنْهُمْ رُسُرْسِ عَ رِدُسْرَسُرَ مَرْسُورُ وَوَرُدُدُ رَسِوْسُرُ 10:15	
נו מי	
هِ رَسْرُهُ وَعَ سُرْدَكُ سِرُ وَسُرِيْ مَ خُرُورُ 6 وَرُرِ مُؤْسِرُهُ وَ.	24.1
هِ وَ مُرِدُمِ وَ كُوْدُرِ رُمُرَكُومُ وَ رُغُرِقُ - /7,200 (رُهُرُبُ وُرِبُرُهُ عُرُورً)	28.1
י פון פון פון ארי בין בין פון פון פון פון פון פון פון פון פון פו	26.1
2% ئا بُرِيرَوْسْ ئامْرْمِ مَارْمُ مُوْدِيْرِ جَرِيرِيْ يَرْمِرْدُ رَبِرْرَوْسْ وَسَرَرُوْ.	30.1

### هِ وَكُذُو اللَّهُ وَهُ وَهُ مُ مُرَدُّهُ مَا مُرَدُّهُ مَا مُرَدُّهُ مَا مُرَدُّهُ مَا مُرَدُّهُ مَا مُرَدُّهُ مُرَدُّهُ مُرَدُّهُ مُرَدُّهُ مُرَدُّهُ مُرَدُّهُ مُرَدُّهُ مُرْدُهُ مُوسُوسُ January 2, 2024

### سُوْمُ مُورُ 2 - مُورُسُرُ رُمُرُرُو وَيُرُمُومُونُو وَوَ رِيْمُ سُورُو

### 300 (1)

مرد درو سور را برسر

- 2. ﴿ وَوَرَرُ الْمَارِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل
  - 2.1.1 مرة رِيرُدي، تُسرَوْسُ عُنْ وَيُرْسُرُهُ وَرُسُو مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ وَرُدُو تُسرُوسُ مُدُد.
    - 2.1.2 بُرُهُ سُرَمِ سُوبُو كَالْرُسْرَى وَرُرْسُ مَرَى سُوجَ مِنْ مَرْمُ وَوَرِدُ وَالْمِرَ الْمُومِ وَمُرَدُ
- 2.1.3 كَرُبُرُ وَ مُرْمُ وَ وَمُرْمُ وَرُمُ مُرَامُ مُرَامُ وَمُرُو كُرُو كُرُو كُرُو كُرُو كُرُو وَمُرْمُ وَمُوالِمُ وَمُرْمُ وَمُوالِمُ وَمُرْمُ وَمُوالِمُ وَمُرْمُ وَمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَمُوالْمُ وَمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ والْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ والْمُوالِمُ والْمُوالِمُ والْمُوالِمُ والْمُوالِمُ والْمُوالِمُ والْمُوالِمُ والمُوالِمُ المُوالِمُ والمُوالِمُ ولِمُ لِمُ المُوالْمُ والمُوالِمُ والمُوالِمُ والمُوالِمُ والمُوالِمُ والمُوالِمُ والمُوالِمُ والمُوالِمُ والمُولِمُ والمُولِمُ ولِمُ لِمُولِمُ والمُولِمُ والمُولِمُ والمُولِمُ والمُولِمُ والمُو
- 2.2. وِدَّدُمَّرُهُ 2.1 وَرِ صَرَّمُوْنَهُ وَمُمَّمَّنَ وَمُمَّمَّرُ وَرَبُرُ وَمَّمُوَنَا نَامُ صِوْوَدُ نَابِرَوَمِوْوَسُوَ دُنَاشُ صِوْشُ سَمِعْ وَرِ صَرَّمَةُ نَامُورُ وَسَرَدُوْ.

3.3.2 كَوْمُرُجُوهُ سِخْسَارِجِ هُوْدُ مُحْدَمِهُ يُعْسَاسُ الْإَوْدُولُو يُوَجُونُولُ الْحَوْدُورُ سِخْدِوْدُكُولُو دُوَيُمْ هُوَالِمُ الْصِيْرِوْدُودُ وَدُوهُ وَوِوَرُولُولُولُ الْمُؤْلِمُولُالِكُا الْجُوْمِ ذَوْ دُجَامِرِا ا وُسُرَادُو.

### الْمُورِّدُ مُنْ الْمُورِّدُ مُنْ الْمُورِّدُ مُنْ الْمُورِّدُ مُنْ الْمُورِّدُ مُنْ الْمُورِّدُ الْمُورِّدُ ال January 2, 2024

- 5.  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$

### מל בל בל התיתפת

- 7. هُوَّ وَهُوَّ كَهُ مُرَدِّ مَ مُرَدِّ كَا مُرْسَمُ مُرَدُ مُرَّ مُرَّمَ مُرَدُ مُرَّ مُرَّامُ مُرَدُ مُرَّامُ مُرَّادُ مُرَّامُ مُرَّادُ مُرَّامُ مُرَّادُ مُرَّالًا مُرْسَامُ عُلَا مُرْسَامُ عُلِي مُرْسَامُ عُلَا مُرْسَامُ عُلِي مُرْسَامُ عُلَا مُرْسَامُ عُلِي مُرْسَامُ عُلَا مُرْسَامُ عُلِي مُراسِمُ مُوسِمُ مُراسِمُ مُلِي مُراسِمُ مُوسِمُ مُراسِمُ مُراسِمُ مُرَامِ مُراسِمُ مُلِمُ مُراسِمُ مُراسِمُ مُراسِمُ مُراسِمُ مُراسِمُ مُراسِمُ مُراسُمُ مُراسِمُ مُرْسُمُ مُرَاسُمُ مُرّاسُ مُراسِمُ مُرْسُمُ مُ مُراسِمُ مُوسُمُ مُوسُمُ مُوسُمُ مُوسُمُ م
  - 7.1.2 وَوَرُ رَدُرُدُ وَيُدُومُونُ مِرْدُو وَيُدُومُ مِنْ مُورِدُ وَيَدُمُونُ مِنْ مُورِدُ وَيَعْمُ مُنْ مُرْدُو
  - - 7.1.4 ئى قرۇنۇمۇر (ئىما ئىمىس-4
    - - 7.1.6 مُرُمُ شُوْسُرُ (حُرْثُ خُسُرُ -6)
    - 7.1.7 و سُرُمْ مُوْمَدُ وَدِيْرُومُ ﴿ الْمِعْ سُمِّرُ ۖ ٢٠٠٠ ﴿ مُرْمِدُومُ وَ الْمِعْ سُمِّرِ الْمِ

### هِ رُدُّدُ وَ دُرُوْدُ مُ مَرِّدُ مُ مَرِّدُ مِ مَ مُوْدُ وَ مَ مُرَّدُ مُ مَرِّدُ مُ مَرِّدُ مُ مُوْرُو مُوْر January 2, 2024

- 9.2 ﴿ وَوَدَوْدَوْدُوْرُ اللهِ وَالْمُورُورُ اللهِ وَالْمُورُ وَاللهِ وَاللّهُ وَالل
- 9.3 ج چۇشۇرۇ كۇرۇگەر ئۆگەر ئۆگەر ئۇرۇڭ ئەلاگەر بۇرۇڭ ئۇلۇگۇر بۇرۇڭ ئۇرۇڭ ئۇرى ئۇرۇڭ ئۇرى ئۇرۇڭ ئۇرى ئۇرى ئۇرى ئۇرى ئۇرۇڭ ئۇرۇڭ ئۇرۇڭ ئۇرۇڭ ئۇرۇڭ ئۇرۇڭ ئۇرۇڭ ئۇرۇڭ
- 10. ﴿ وَوَوَرُ هُ مَرُو اللَّهِ مِ مِرْدُوْوَدُ وَدُوَرُوُوْدُ لَهِ مِنْ ﴿ وَوَرُ لَا مِنْ وَمِرْمُوَ وَالْمَ وَمُرَدُوْدُ وَمُرْدُوْدُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُوْدُ وَمُرْدُوْدُ وَمُرْدُوْدُ وَمُرْدُوْدُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُوْدُ وَمُرْدُوْدُ وَمُرْدُوْدُ وَمُرْدُوْدُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُوْدُ وَمُرْدُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ والْمُونُ وَالْمُونُ وَال
- 10.2 كَرِهُ وَكُوْمُ وَرِّمَا مُرْمُونُ وَمُرْعَ مِ مُورِدُ وَمُرْمَا وَ. مَرِدٍ مُ مُرِدِهُمْ عِهِمُ رَمَرُ وَرُورُ وَرُورُ وَمُرْمُونُ وَمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُ وَمُونُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ ومُرْمُونُ ومُرَامُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُونُ ومُرْمُونُ ومُرْمُونُ ومُرامُونُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُونُونُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُونُ ومُنْمُونُ ومُنْمُونُ ومُنْمُونُ ومُنْمُونُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُونُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُنْمُ ومُمُ ومُنْمُ ومُ مُنْمُ ومُنْمُ ومُ

#### (ת) סיצית האחת המת (ת) היצית האחת המתנת

- 11. ھۇۋى كەر ھىرى 11.1 ھۇش (ئىزىڭ ئۇنگى ھۇش ھەرگى ئىمىرۇس ھۇۋردى بولۇرگى ئىرىگى دەرى كەرىكى كەركى كەر
  - 12. ھۇڭدىد ئاشىر 12.1 د ھۇڭدىد كەنى ئىغولۇر ئىشىنىڭگىر بولۇر ئىزىگىدىشۇ. ئائىدۇر ئىلاسىنىڭ ئائىدۇر ئىلاسىنىڭ ئائىدۇر ئىلاسىنىڭ ئائىدىگەر ئىلاسىنىڭ ئائىدى ئائىدىلىكى ئائىدىلىكىلىكى ئائىدىلىكىلىكى ئائىدىلىكى ئائىدىلىكى ئائىدىلىكىلىكىلىكى ئائىدىلىكى ئائىدىلىكى ئائىدىلىكىلىكى ئائىدىلىكى ئائىدىلىكى ئائىدىلى
  - 13. مَدُ رُمَرُوْمُ وَمِ مُعَمَّرُ مَدُ وَمَرَوْمُ وَمِ مُعَمَّرُ مَدُ وَمَرَوْمُ مُعْرَوْ مُعَمَّرُ مُومُومُ وَمُومُومُ وَمُعَمَّدُ وَمُعَمَّدُ وَمُعَمِّدُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعْمِعُ وَمُعُمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمُعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعِمِعُ وَمُعُمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُومُ وَمُ
- 13.2 چ. دُبْ چ دُرُ بُرِج مِنْ بُرِجُ وَ اللهِ وَبُرُّ وَدُرُ دُرُدُ دُرُرُ وَمُرُوِّم جِ دُبْ مِ وَمُرْدُو وَ دُورِ جِ دُبْ جِ وَمُرْدُ وَرُدًا دُرُورُ وَمِنْ دُسِوْدُ دُسُوسُ وَسُرُوْ .
- 14. قَرْمُورُ اللهِ اللهِ اللهُ وَسَامُورُ اللهُ وَرَوْرُو اللهُ اللهُ
- 15. ﴿ وَوَ وَ وَهُوَمَ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل
- - زَسْ مَوْدُ (عَ وَرَوَ عَنْ وَرِدً عَنْ وَرِدًا مِعْ مِنْ فَرْرَءًا فَوْقِ (عَ فَرُوَوْدِ 2)
- 16.1.2 ئىڭ ئىرۇسرائۇھىرىرىشوقۇ ئىرگىمى ئىرىسۇلىي كىرى ئىرۇشى ئىرۇشى وىزۇرى دەرۇرى ئۇنىڭ ئىرىسىھىرى ئىرى

## هِ وَوَدُوْ دُوْ وَهُ مُرَدُّوُهُ مُ مُرَدُّوُهُ مَ مُرَدُّوُ مُو مُرَدُّهُ مُرَدُّهُ مُرَدُّهُ مُرَدُّهُ مُرَد January 2, 2024

- 16.1.4 ئىررۇلارۇ ھۇس رىزرۇ ئىگى ئۇلاردۇ (غىرۇرۇ
- وَ 16.1.5 مِنْ وَ مُوسِمُ مُنْ مُنْ مُنْ وَمُونِ وَمُونَ وَمُونِ وَ وَ وَ مُرْسَاءِ مِنْ مُرْدُونِ وَمُرَدُ
- 16·1·7 وَوْءِ وْ وَ مِرْوَرُوعُ مُرُوسِرِهُ مَرْهُمِ مِنْ وَرَبِي عَلَمْ مُومِرِهُمْ مِرْفِعُ دُمْ مِرْدِهُ وَلَا مُعَلَمُ مُومِرِهُ مُرْهُمُ مُرَاءً وَلَا مُرَاءً وَلَا مُرَاءً وَلَا مُرَاءً وَالْمُومِ وَلَا مُرَاءً وَلَا مُراءً وَلَا مُرَاءً وَلَاءً وَلَا مُرَاءً وَلَا مُرَاءً وَلَا مُرَاءً وَلَا مُرَاءً وَلَا مُرَاءً وَلَا مُرَاءً وَلَا مُؤْمِدُ وَلَا مُرَاءً وَلَا مُرَاءً وَلَا مُولِمُ وَلَا مُولِمُ وَلِمُ مُرَاءً وَلَا مُولِمُ وَالْمُواءِ وَالْمُواءِ وَلَا مُولِمُ وَالْمُ وَلَا مُولِمُ وَلَا مُولِمُ وَلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلِمُ وَلَا مُولِمُ وَلَا مُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُ
- - פּבּיבועה בּ בּינוֹנִי בּבְנֹרְתֹנֹ בִנְינִ בּ בּינִרתֹנֹ בִנִינִ בּ בּינִרתְנַ בּבּינִנְ בּינִי בּינִנִי בּינִ
- 16.2.1 مَوْسُ رَبِرْزُو وَسَهُمْ مُوَدُوْسُرُي وَسَهُمُ مُوَى مُعْ بِرَهُ وَ وَرَسُرُهُمُ مُو عَ فُرُوْوُ 5 وَيِرَدُو مُدُورُورُورُ رَبِرْزِيْسُوسُرُمُو.

- (ر) در در و و و و در و در و و در و و در و و در در و در در در در در و د
- (m)  $_{i}$   $_$
- 16.2.3 مَمْرِعُ مُرْرُمُونُ سِمِعِ مُرْدُ؛ رُمْرَرُو مَمْرِعُ مَرْمُرُونُ سِمِعِ مُرْدُدُ مِمْرُدُودُ مِمْرَدُودُ مِمْرُدُودُ مِمْرُدُودُ مِمْرَدُودُ مِمْرُدُودُ مِمْرُدُودُ مِمْرَدُودُ مِمْرَدُودُ مِمْرَدُودُ مِمْرَدُودُ مِمْرَدُودُ مِمْرَدُودُ مُودُ مُودُودُ مِمْرُدُودُ مِمْرُدُودُ مِمْرَدُودُ مِمْرَدُودُ مِمْرُدُودُ مِمُرْدُودُ مِمْرِدُودُ مِمْرَدُودُ مِمْرَدُودُ مِمُودُ
- (عر) رَسْرَطُ لَا لَمْ عَلَى الْمُرْسِ الْمِلْ الْمُرْسِمِ وَفِيْكُمْ وَفِيْكُمْ وَوَلِمُوْ وَرَفِيْ سِعِ الْمُدَادِ وَكُرُ الْمُرْسِمُ الْمُرْسِمِ اللَّهِ الْمُرْسِمِ وَلِمْ اللَّهِ الْمُرْسِمِ وَلِمْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الل
- (س) دِیمُوَیْرِسُ وَدِ بِیْمُوهُ وَ سُرَمُ وَدِسُو اللهِ وَدَیْرُوسُو هُیرِنُ کَیْمُوسُ دَرِیْرُ دُرُوسُ وَدَرُولُ وَدُوسُ مُرِیْرُ دُرِ بِرُوْمِسُ وَرُکْرُ وَکُرُوسُ هُیرِنُ کَیْمُوسُ وَرُکْرُو دُرُوسُ وَکُوسُ مُرِیْرُ دُرِ بِرُوْمِسُ وَرُکْرُ وَکُرُورُ سُرُدُد ہِدِ دُیرِ سُامِورُ سُرُدُو دُرسُوسُ سُرورُ دُرسُ وَسُرسُ وَسُرسُ وَسُرسُ وَسُردُو.
- (x) د ئرۇئىس ۋىرۋىر ئۆكىش تىلىمۇلى دىلىرۇئىرى دىلىرۇرگ دىلىرى دىرى ئىرۇرگ ئىلىرى دۇرۇرگ ئىلىرى ئۇرۇرگ ئىلىرى ئىلى
  - (٥) دُرِدُو وَمُوْمِرُ وَمُعْرَدُو مُعْرِدُ عُمْرِهُ مُعْرِدُ مُورِدُ مُورِدُ مُورِدُ مُورِدُ مُورِدُ مُورِدُ وَمُعْرِدُ وَمُ

### 16.3 در المراجة و المراجة و المراجة ال

# (بر) چۇش زىزرۇس

### هُوُدُدُوْ وَدُورُوْ مَ مَرَدُورُ مَ مَرَدُورُ مَ مَوْرُ مَ مَا مَوْرُ مُورُورُ مَ مَا مَوْرُورُ مَ مَا مَا مَ January 2, 2024

- 18. ھۇش ئىزىرۇقى 18.1 دۇسۇرىكى ئىرۇكى ئۇقۇر ئىر ئىزىرى ھۇشۇر ئىزىرۇسۇر ئىس ئى ھۇش شۇھۇر ئىلىرى ئىلىرىدۇرۇشىدۇ
- 18.2 و دُرْدُورُدُو دَرُورُ مُرْدُرُدُو وَرُدُو مُرِدُرُ الْمَرْدُورُ مُرْدُورُ دُورُدُو دُورُدُو دُورُدُو الْمُرْدُورُ الْمُرُورُ الْمُرْدُورُ الْمُرْدُورُ الْمُرْدُورُ الْمُرْدُورُ الْمُرْدُورُ الْمُرْدُورُ الْمُرْدُورُ الْمُرْدُورُ الْمُرْدُورُ الْمُورُ الْمُرْدُورُ لِمُورُ الْمُرْدُورُ الْمُرْدُورُ

### 18.3 مِوْمِوْ مَرْ رُوْمُ مِسْ زِّسْرَةً صِوْسُوهُ صَوْمُدُ شَوْمُ شَوْمُرُدُ

- 20. ﴿ وَهُو رُوْوُو رُورُو رُورُو رُورُو وَ رُورُو وَ رُورُو وَ رُورُو وَ مِنْ رُورُو وَ مِنْ رُورُو وَ وَرَاء دُورُونُ رُورُو رُورُورُ رُورُورُ رُورُورُ رُورُورُ وَمُورُ وَمُرُو وَمُرُو وَمُرُودُ وَمُرُودُ وَمُرَوْدُ وَمُ
  - 20.2 هِ وَسُرْ رُدُوْسُ رُسُرِسُ مِ وَرُسُ مِوْمُ مُوهُ وَرِ مُ الْمُسْرِسُ وَرُولُ الْمُؤْمِدُونُ وَرُولُ
- 20.3 مَوْسُرْدُوْوْوَرُ رَوْعُرُسُوْرِهُ مَّهُوْدُ رَدُوْسُ سَمُفَعَّارُمُ سَهُوَ مُنْرُمُ فَسُرُوْ دُوْرُدُوْدُوْدُورُ رَوْعُرُسُورِ سَرَوَ مِوْسُ رَدُوْسُ رَسُّرْسُرِ، غَرِدُسُ رَسُرْسُ مُسُورٍ دُوْرُدُوهِوَسُ سَمِعْ دَرِقًا سَمْرِي دَرُقًا سَمْرِي دَرُقًا سَمْرِي وَرَدُو سَمْرِي وَرَدُو سَمْرِي وَرَدُو
- رِسُورٌ تَايْرُسُ 21.2 صِوْرُدَى رَوَّ وَرَسَّى دِيْرَوْرِ عِرْفِرِ صَرْبُرُ وِهُوَرِقَ وَرَسَّى دِيْرُوْ هُوَّهُوَ مَوْرَوَ مَرْدُو وَهُوَرِقًا وَرَسَّا دُيْرُوْ وَرَسَّا دُيْرُوْ وَرَسَّا دُيْرُوْدُ.
- 23. ﴿ وَمُرْمُورُورُ مُرْدُورُ مُورُدُونُ وَمُرْمُرُونُ وَمُرْمِرُ مِوْدُمُ عُلَامُ مِنْ كَلَامُ وَمُرَامُونُ وَمُومُونُونَ وَمُرْمُونُونَ وَمُرْمُونُونِ وَمُرْمُونُونَ وَمُرْمُونُونَ وَمُرْمُونُونَ وَمُرْمُونُونَ وَمُرْمُونُونَ وَمُرْمُونُونَ وَمُرْمُونُونَ وَمُونُونُونِ وَمُونُونُونِ وَمُرْمُونُونَ وَمُرْمُونُونَ وَمُرْمُونُونَ وَمُرْمُونُونَ وَمُونُونُونَ وَمُونُونُونَ وَمُونُونُونَ وَمُونُونُونَا وَمُونُونُونَا وَمُونُونُونُونُ وَمُونُونُونُونُ وَمُونُونُونَ وَمُونُونُونَ وَمُونُونُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُنْ ومُنْفُونُ ومُونُونُ ومُونُونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُونُ ومُونُونُ ونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُ ومُونُونُ ونُ ومُونُونُ ومُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُ ومُونُونُ ومُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُ مُونُ ومُونُ ومُونُ ومُونُونُ ومُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُ ومُونُونُ ومُون
- 24. ﴿ وَهُو مَا مُرَدُو رَوُوْ مُرَدُو مُرَدُو رَوُوْ مُرَدُو مُرَدُو مِنَ وَمُرَدُو مِنَ وَمُرَدُو مُرَدُو مُرَدُو مُرَدُو مُرَدُو مُ وَمُرَدُونَ مُرَدُونُونَ مُرِدُونُ

### چَوُرُوْدُوْ وَهُرُوْرُهُ مَا مُرَمَّرُ مَا مُورِدُ مِنْ مَالْمُوْرُ مِنْ مُورِدُ مُورُوْدُوْ مَا مُرَمَّدُ مُ January 2, 2024

26. هُوَمَّ وَ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدِّ مُرَدِّ مُرَدِّ مُرَدِّ وَمُرَّمَّهُ مِ مُرَدُّ مُ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرْدُ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرْدُمُ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرْدُ مُرَدُّ مُ مُرْدُمُ مُرَدُّ مُرْدُمُ مُرَدُّ مُرْدُونُ مُونُ مُرْدُمُ مُرَدُّ مُرْدُمُ مُرَدُّ مُرْدُمُ مُرَدُّ مُرْدُمُ مُونُ مُرَدُّ مُرْدُمُ مُرَدُّ مُرْدُمُ مُرَدُّ مُرْدُمُ مُرَدُمُ مُرْدُمُ مُونُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرَدُّ مُرْدُمُ مُرَدُمُ مُرَدُّ مُ مُرْدُمُ مُرَدُمُ مُرْدُمُ مُرَدُّ مُونُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرَدُّ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرَدُّ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُ مُرَدُّ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُمُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُمُ

27.2 27.1 مُرَّسُرُ مُرَوِّدُ وَمِرْ رُوْرُوَهُوَ رُدُو مُرَدُو مُرَدُ مُرَوْدُو مُرَدُ مُرَدُو مُرَدُ مُرَدُو مُرَدُ مُرَدُ مُرَدُ مُرَدُ مُرَدُ مُرَدُ مُرَدُو مُرَدُ مُرَدُو مُرْدُو مُرَدُو مُرْدُو مُرَدُو مُرْدُو مُرَدُو مُرَدُونُ مُرَدُو مُرَدُونُ مُرُدُونُ مُرَدُونُ مُرُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُونُ مُرْدُونُ مُونُ مُرَدُونُ مُرَدُ مُرَدُونُ مُونُ مُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُ مُرَدُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُرَدُونُ مُونُ مُرْدُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُرْدُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُ مُرْدُونُ مُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُونُ مُ مُر

### (צ) לעליל אין ביעות אפן

29. ئَدْهُ وَّرَدُ عَلَى اللَّهُ وَمُورِدُونَ 10.61 وَدِ صَارَّتُورُونَّ وَمُورُ وَمُورُ دُوْهُ وَمُورُ وَرَدُ وَدِبُ دُورِ اللَّهِ مَدِ اللَّهِ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

9.2

- 29.4 צָאינֶפרית באיננקש ב ברבל באין צָאינְברית באינקש ב'ד'ר'ל באינית בְּקבׁת הבאיבית ב'ב'ל באינית באינית באינים ב'ב'ל באינית באינית באינים בא
- 30.6

- 30.2 وَرُسَوَ رَبِرَرَوْسِ وَمِوْدِ بَرُوَّوُوْسِ سَهِ بِرَوْبِهِ وَ فَوْدُوْ 18 وَرُوَّ "مِوْسُ دِرْرُوْسِيْ PR-14 "جَرِيْ وَجَرِيْرُوْسِ مَعْ مَرْرَوْسِ مَوْسِوْفِي وَرُسَوَ مِرْدُوْ وَرُرُوَّ الْكِوْدُ وَيُرْبُولُ ال
- 19 وَمُسَوَ رُمَرُوْوَهُ مُ وَمُسَوَمُ 3 وَعِنْ مَ وَصُوْمِ مِ رُوَّوُوْهُ سَمِهِ مُوْمِ وَ عَ مُوْوُ 9 30.3 وَمُرْسَوُ. 30.3 وَمُرْسَوُ. 30.3 وَمُرْسَوُ. 30.3 30.3 وَمُرْسَوُ.

#### 3 - 26

- 31. گُورُنْ نَوْسِ . 31.1 اَ كُورُنْ وَمِ نِهُمُ الْ مَا وَسُرَانَوْ فَا مِ وَكُورُ وَالْمَانِي وَالْمُونِ فَا مَا وَكُورُ مِنْ مِنْ وَكُورُ مِنْ وَنَا مِنْ وَكُورُ مِنْ وَالْمُورُ وَلِمُ وَالْمُورُورُ وَالْمُؤْكُورُ مُنْ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُور
- 31.2 "وَسَهُرُمُو بُرُوُو وَبُرُهُ" مَوْرُ فَسُوَرِ دُوَسٍ، دُ وَسَهُرَمُودُ مُرْرِسُورُ دُورٍ فِهُ مُرْ رَبُرِيَ وَبُرْمِرُودُ.
- 31.3 "وَسَهُرُمَاهُ" مَوَرٌ فَسُ وَرِدُوسٍ صِوْسٌ سَمِعَ وَدِ صَارَّسٌ مِنْ وَرُونُ مُرْوَهُ وَسَهُرْمَا وَمُنْ
- 31.4 "כֹשׁתְעֹבֶּנֵ הُצֵּ" עֹכֵי בֹּשֶׁתְנְתְפֶּעְ הְרֶבִּיׁתְ הֹרְבֹּעָתְ הֹרְצִבֶּתְ הֹרְצִבֶּיׁ בִשְׁרְבִּעְ בִּעְרָבִּעְּבָּתְ .31.4 בֹשְׁתִעֹבֶּי בִּשְׁרִבְּעִ בִּבְּעִבְּעִּבְּתִּ
- 31.5 "دُرهُ سُوْرٌ" کُورٌ الْمَرْرُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُرْرُ الْمُورُ الْمُرْرُ الْمُرْرُدُ الْمُرْرُ الْمُرْرُ الْمُرْرُ الْمُرْرُ الْمُرْرُ الْمُرْرُ الْمُرْرُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُ الْمُرْرُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْدُلُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْدُلُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْدُلُ لِلْمُرْكُولُ الْمُرْدُلُ الْمُرْدُلُولُ الْمُرْرُولُ الْمُرْدُلُ لِلْمُرْكُولُ الْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ الْمُرْدُلُ لِلْمُرْكُولُ الْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولِ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُرْكُولُ لِلْمُلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْكِلِمُ لِلْمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْكُلُولُ لِلْمُ لِلْمُلْكُلُولُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكِلِل
- 32.2 درونگروس دسرد و کروس و در بر کردونگر دوس در دوس کردونگر دوس کردونگر بروس کردوس کردوس

- رُوُوْنِيْرُوْ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدِّ مُرَدُّ مُرْدُوْ مُرْدُونُ مُرْدُوْ مُرْدُونُ مُرُدُونُ مُرُدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرُدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرُدُونُ مُرْدُونُ مُرُدُونُ مُرُدُونُ مُرُدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرُدُونُ مُرُدُونُ مُرْدُونُ مُونُ مُرْدُونُ مُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُونُ مُ مُرَدُونُ مُونُ مُ مُونُ مُ مُونُ مُونُ مُ مُونُ مُ مُونُ مُونُ مُ مُونُ مُ مُونُ مُ مُونُ مُ مُونُ مُ مُون

### ھِوَدُدُو کَرُوُوُکُو کَاکُرُوْکُو کَاکُرُوْکُو کَاکُرُوْکُو کَاکُرُوْکُو کَاکُرُوکُو کَاکُوکُو کَاکُوکُو کَا January 2, 2024

- - 34.3 . رُرُوْ ﷺ عَمَّا مِرْ يَرُوْ رُمُزُوْرِ فَرَيْ تَرْمِرْ وَرُرْرَ رَرَءِ مِرَوَ وُسُوْرُ وَرُوْرِ فَرَيْرَ وَمُرَوْرِ الْوَرْمُرُوْ رِفْرُيْنَ مِرْمِرْوْدُ وَ رُسِيْرُوْا وَرِ فَارْسُرْمَارُورُ وَالْمَوْرِ وَالْمَارِوْرِ وَالْمَارِوْرِ وَالْمَ
- 35. غَيْرِوَسُرْنَا نُرُوْرِدُ مَدُونَ وَرَوْرَهُرُ وَسَوَرَانُ مُرْرِوْسُرُوَ وَرُدُونُونُ وَوَرُسُرُونُ وَوَرُسُونُ وَمُرَانُونُ وَمُرَوْمُونُ وَوَرُسُونُونُ وَوَرُسُونُونُ وَمُرَوْمُونُ وَمُرَانُونُ وَمُرَوْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْمُونُ وَمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُونُ وَمُرَامُ وَمُونُ وَمُرَامُ وَمُرَامُونُ وَمُرَامُونُ وَمُرْمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُرَامُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرَامُونُ وَمُونُ ومُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَالْمُونُ ومُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ ولِمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ ولِمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُونُ والْمُونُ والْمُونُ ول
- 35.2 . 36 وَرُ رَدَى 5,000,000 وَرُ رَدُو رَدَى مَرْوَى مَرْوَى مَرْوَى مَرَوَى مَرَوْمَ مَرَوَى مَرَوْمَ مَرْمَ مَرْمَ مَرَوْمَ مَرْمَ مَرَوْمَ مَرَوْمَ مَرْمَ مَرْمُ مَا مَرْمُ مَرْمُ مَا مَرْمُ مَا مَا مِنْ مَرْمُ مَا مَا مِعْمُ مَرْمُ مَا مَا مِعْمُ مَرْمُ مَا مَا مِنْ مَرْمُ مَا مَا مِنْ مَا مِنْ مَرْمُ مَا مَرْمُ مَا مُولِمُ مِنْ مَرْمُ مَا مِعْمُ مَرْمُ مَا مَا مَا مِعْمُ مَرْمُ مَا مَا م

٢٥ (مره مرس فرير مرس): مرس مرس فرو رود المرس فروس المرس فروس المرس فروس المرس المرس فروس المرس في المرس الم

- 35.3 دُسَهُ مَرْهُ وَسُوهُ وَهُوَهُ وَسَهُ مَرْهُ وَسَهُ مَرُوَّهِ وَمُرْهُ مِنْ وَسَهُ وَسَوْمَ وَسَهُ وَسَوَ وُسَهُمُ هُ بُرُوْهِ وَمُرْهُ وَرَرُوْ صَوْرُ وَرُسُ وَرَمْوَ وَسَوْمَ وَسَاهُ وَرَمْوَهُ وَسَوْمِ وَسَادُوْ. وَهُوَهُمُوْ وَرَسَا صَوْدَهُ وَرَدُو مُرَدُورٌ مَا مِدْوَرُورٌ صَالِ وَرَسَادُوْ.
- 35.4 وَسُمَرُوْهُ فَرُورُ مُدُوْهُ اللَّهُ 15% مِرْسُمُوهُ مُرْوَهُ وِلَابِيْعَ الْحَاسُ هَا وَمُوسُورُ مِرْسُوهُ مُرَوَّهُ وَلَائِمُ مُنْ وَمُرْسُونُ مُرُونُهُ وَلَائِمُ مُنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال
- .36.2 دروس کورور دروس کورور کورور کورور کورور کورور کورور کورو کورو کورور کور
- 37. مُرْسِرُسُ 37.1 وِرُدُهُ الْوَوْدُرِ وَرُدُهُ الْمُورِدُ وَ الْمُرْدُرُورُ الْمُرْدُورُ وَ الْمُرْدُرُ الْمُرْدُ الْمُرْدُرُ الْمُرْدُورُ وَ الْمُرْدُرُ الْمُرْدُورُ وَ الْمُرْدُرُ الْمُرْدُورُ الْمُرْدُرُ الْمُرْدُرُورُ الْمُرْدُرُ الْمُرْدُرُ الْمُرْدُرُورُ الْمُرْدُورُ الْمُرْدُولُ الْمُولُ الْمُرْدُولُ الْمُولِلْمُ الْمُولُولُ الْمُرْدُولُ الْمُولُولُ الْمُرْدُولُ الْمُولُ
- 38. غَامَ رَمِ 38.1 وَ وَسَرَرُا وَ وَدُ وَرَا وَرَا مَرُو وَ وَالْمَا وَالْمَا وَ وَالْمَا وَالْمَا وَ وَالْمَا وَالْمَا وَ وَالْمَا وَالْمَا وَ وَالْمُو وَالْمُوا وَالْمُو وَالْمُوا وَالْمُوا
- 39. رُرُهُ مُوْوَرُرُ 39.1 وِرُرُهُ مُوْوَدُرُرُ دُرُومُ وُرُدُرُ دُرُورُ وَرُرُرُ دُرُورُ وَرُورُ دُرُورُ وَرُورُ مَرْدُرُ وَرُورُ وَرُورُ مِرْدُرُ وَرُورُ مِرْدُرُ وَرُورُ مِرْدُرُونَ وَرُورُ مِرْدُونُ وَرُورُ مِرْدُرُونَ وَرُورُ مِرْدُرُونَ وَرُورُ مِرْدُرُونَ وَرُورُ مِرْدُرُونُ وَرُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ و

بَوْرُدُوْ مَا مُوْرُدُوْ مَا مُرَوِّرُ مَا مُوْرُدُوْ مَا مُوْرُدُوْ مَا مُوْرُدُوْ مَا مُوْرُوْ مُوْرُوْ مُ January 2, 2024

	0 / 0 2 ( 0 / / / 7 מממש מי תחשים איני איני איני איני איני איני איני אי	#
و در	٠٠٠٤ مِهِ دُرُورُ وَمُورُورُ مُورِ وَمُرَدُ مُورِدُ مِنْ مِرْسُرُهُ وَوْ سُرُومُ سُوسُورُ وَ اللَّهُ	و توسر
	هِ وَسُرُ رَسُرُمُ وَ وَ ( غَرُورُو 2 وَبِرَرَوْسِرَوُرِ ) مِعْ وَسُرُ رَسُرَمُ وَ وَ ( غَرُورُو 2 وَبِرَرَوْسِرَوُرِ )	1
	لْسْرُوسِ ابْرُعْسْرَبِر سَوْمُ الْمَابُرُجُ فِي صَلَّهُ مِنْ الْرَدِيدُ وَيُرْوْسُونَ وِمَرَّبِّمِ كَا بَيْ	2
	(ررز گر در مرج د ج د کر	3
	(سَرَرَةٌ وَمُرْهُو وَهُوْ وَ وَمِرَوَعُهُ وَ وَمِرَوَعُوهُ وَ وَمِرَوَعُووَ	4
	چِرْسُوعٍ بْرَجِ سُوعْ بْرَسُو سُوعُ وِرْبُو بَرِي رُدْ بِي رُدْ بْرِجِ سُوعُ بِرِبْرُ وَرُوسُرُو)	5
	هِ وَدَی رِسِ اللهِ اللهِ وَی رَدْ مَرْ رِوْرِدْ ( اِوَ وَ مِدْ رُدُورُ عَ مِرْ رِدِ)	6
27 / 07 V3 EN9	ور و و و و و و و و و و و و و و و و و و	
	( دَرْدَوَهُ دُو وَرِدْرُهُ ذُو دُو دُو دُو دُو 19.01 دُر ) دُر "الْ حُرْجُ عُرْضِ عُوْ" سُرْوُهُ مَا حُرَجُ دُر	
ית ב נית העק ת ב נית העק	יני (מומצים מוני) בניס מישים יני מוני מיני מיני מיני יני ינייני מיני מ	7
ر برمویر	<ul> <li>(3)</li> <li>(4)</li> <li>(4)</li> <li>(5)</li> <li>(6)</li> <li>(7)</li> <li>(8)</li> <li>(9)</li> <li>(10)</li> <li>(10)<td></td></li></ul>	
	מים ביו בין מים ליים בין מים מים בין מי היית בין מים ב	
	מיני ב ב מיני ב ב מיני ב ב מינים ב מינים ב מינים מינים מינים ב מינים ב מינים ב מינים ב מינים ב מינים ב מינים מ מינים ב ב מינים	8
ב' ל' אינים ב' ב' אינים אינים ב' ל' ב' אינים אינים ' אינים	ירול איל האל האל לל לל לל האל האל האל האל לל מלים מל מלים מלים	ه نوکتر
י.×° ניעי	שלת לתליל באיים בלתלק באיים לבל לבל לבל לבל לבל לבל לבל לבל לבל לב	9
رامر	رُّرِ وَرِوْ (صُرْمَ دُمْرُجِ رُّدُ مَمْرَجُ وَ مَا عَجَ الْمُ الْمُورِ فَا وَرَثْرُورُ لَا وَرَدُرُورُ لَا وَمِرُورُ لَا وَمِرْدُورُ	10
ארשת על ב ב את באל א	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ه توکسر
	ינים אור מינים אינים. האפת בשמו המינים אינים איני	-
	יניניט ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב	11
	יים לי ת'ת של ב' ל גר ( על היים ל גל ל בל בל בל היים אל היים בל אים היים בל אים היים בל אים ( היים בל בל בל בל	12
	ب و ر م م م م م م م م م م م م م م م م م م	13
	פארב ציתו באר לא פיתיל של מיל / קאלים באל בלר	14
	יפרבות התניקני ליתח (הניצית תיתל המתם ה	2622
	وَوَرِهُورِ وَرِسْ مَعْسَ وَرِبَّ وَرَسَّا مَوْدَ وِرَدُو وَ لَهِ (رُسُودُ وَرُسُ وَرُدُ وَوَرِيْ وَسِنْ وَسِنَ سَرْوَبَادُ وَرُسُورِ وَرِسُورِ وَرِبُو وَرِسُرُ (وَرَبْرِ وَرُسُ 3 وَسُ رَوَسُ	15
	ر در	16

# پَوْدُدُوْ وَدُوْرُوْ مَا مُرَوِّرُوْ مَا مُرَوِّرُوْ مَا مُوْرُوْ مَا مُرَوْرُوْ مَا مُرَوْرُوْ مَا مُوْرِدُ م January 2, 2024

# 2 - 2938

	24221 6 82412 5	341 4113 01 BF 3 5151 5194	·1
		ىىرىىر	1.1
		ر د در ر د برسو	1.2
	14771 (00 \$7 <b>7</b> 47 5 <b>8</b> V	CX0 4113 01 EXE 5171 7990	· ·2
		0 א 000 00 א 00 א 00 א פאר פאר פאר פאר פאר פאר פאר פאר פאר פ	2.1
		תנקלית יתייתם א	2.2
	0 / 5 1/ قرمي	2 151 8117	.3
		31 4113	3.1
		يِي.رُد.مِ	
		3/ /07 3/ <del>/</del> 28	
	( و الروث عر )	فَحْرُورُ مُرُدُ (هُوسُرُمِ	3.2
	0/0	50,000 (2000) 50,000 (2000)	2.2
		رِ دُسْرِ دُسْرُ	3.3
	2 % 0 C XX 5 A S.	フリン リントラ 0/ ダメラ シンナン プラギ	.4
מ ל בא	روً وُسورٌ ١٥٠٥ رُومَ	מל מ	
سُرُو زُرِهُ كُرُدُرُ وَسُهُمُ سُرُومُ خِرْدُومُ وِسُرُومُ كُرُورُهُ وَمِرْدُمُ كُرُودُسُ	وُرْ، وُهِوُرِ عُرِسُ	מת האים מינים מת בעיר שת ביים	4.1
	تر رسرگرو و .	0 ( 2 / 3 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /	
אינברים היא מיני לאיני איני איני איני איני איני איני	0 / 0 / / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0	25 / 25 2m3 / 25 2m	
رُر، 3.3 کَرِوُ وَمُوَرِّمُوکُر وَ سَرَمُوکُورُ وَ وَمُورُورُهُ			4.2
		( ( / / / ) • 9 7 5 / P /	
ים נו המוצא או	60 ټروک رکوکوس	11113 01 55171 2503	
			4.3
	. ox x />>o	,,,,,,,,	
	ַטּת	מינית אינו באינה מינית אינות באינה	.5
		7	۸×
344,77			מ'ק'ינק
2780-			255
			مُريرز

# بَوْدُدُو کَوْدُوْمُو، مَرْمِ مُرْمُ مِنْ مَا مُوْدُو کَوْدُوْمُو، مَرْمِ مُدُوسُ مِنْ مَا مُوسُوسُ اللّٰهِ ال January 2, 2024

#### 3 - 3636 0,120 0,201 0,120 0,201 0,120 0,201

	フセコファ (フゼァ ゼァァ カフタネラ S&メ3 シノナ・	<i>?</i> .1
	מיק מיק	-1.1
	برخ سوه بر ۲۰ و در و ۱۸ برس	-1.2
	0 (0 ( %) / 9 / 5 / 7 / 5 / 7 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9	-1.3
	י י י י י י י י י י י י י י י י י י י	
	ع را از	-1.5
	ב. הרים. פ שיר על על של ג ב. הרים. פ שיר על על של ג	-1.6
	ין ב' ' 0' ' ב' ב' ' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ב	-1.7
	0 : 0 : 0 : - × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	-1.8
מין מילכם) ירכנילר לים ואים לית מיל מיל לית מיל	ר ק מון איר בין מון איר בין	-2
	, נכם נרפים בשתמת בתתכם להל בתקת בתקתב פח	
) % / ) 3 / )	ער ער	#
	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	.3

# ع مُرُورُ - 4 - عُرُورُ اللهِ مُرَدِدُهُ وَ وَيْرٍ مُرْرُورُ مُرَدُرُ مُرْرُدُهُ وَرَدُورُهُ وَرَدُورُهُ

			: 4 c زوم	1000 1000000 1000000000000000000000000	6941 4113 5843 4171	ه نوکسر
دو دری موسوم زور برواردس()		0/4 (00)/( 0/4 (00)/ 0/0/49 (00)		כם מים ב הניתש ייתיניסת	/ C	#
	193			> > > > < > < > < > < > < > < > < > < >	. כב בי איני בי 2 בקע א באיפים	2 60
وُرِسَّهُ رَوْرُ (وروْر تروردرد)	ז כ כ כם קר תפית בחדקם	מר מיני בר איני בר	נג 2 22 2 ע את	יע ב ב קהתברים : ב יוור ג'יי בית ב אפים יתית		#
	/ 0 7 / 2 E					

# چَوُدُوْ وَ رَدِوْدُوْ مَا مُرَمِّرُ مَا مُوْرِدُ مِنْ مَا مُوْرِدُ مُوْرُوْدُو مَا مُوْرِدُوْ مُوْرُوْدُو مُ January 2, 2024

0 01 (210) 01 (200) 1				
ر مردد در	20101-3 2010-3 2110	041 ( 2701 ) 843×8 8×8×8	י ים יכט יים בער מים בא מינית	#
	:/02 :/28			

# پَوْدُدُوْ وَدُوْرُوْ مَا مُرَوِّرُوْ مَا مُرَوِّرُوْ مَا مُوْرُوْ مَا مُرَوْرُوْ مَا مُرَوْرُوْ مَا مُوْرِدُ م January 2, 2024

	ה לי הים התפצות	
0 0/ L7X LUL 00 X 10-130 582 88-104	י מי מ בק פנית	ארות אל
	بر سرھ	
המקב על הצ (דור בין בין בין בין בין היים תם בפתי באיני באיני המיני	85	3/
? ???? ת היית יות.		
יין ים אין יו כר כר בר	10	2 / 0 7 5 / 1 5 / 0 8
0 / 0 / 0 ( 0 ( 0 ( 0 ) ) ) אינ ע ער ייפיל ער די אינ ע ער ייפיל ער		
و و و و و و و و و و و و و و و و و و و	05	2 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /

# هُ وَدُوْدُ وَ دُوْدُوُ هُ مَا مُرَدُّ مَا مُرَدُّ مُ مَا مُرَدُّ مُ مُوْدُو مُوْدُو مُوْدُو مُرَدُّ مُرَدُّ مُ January 2, 2024

ع روز - 7 وي سرديرو

# Form of Bid Security (Bank Guarantee)

WHEREAS,
Contract] (hereinafter called "the Bid").
KNOW ALL PEOPLE by these presents that We
bound unto
SEALED with the Common Seal of the said Bank thisday of
THE CONDITIONS of this obligation are:
(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid; or
(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:
(a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or
(b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or
(c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,
* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.
we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser's having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.
This Guarantee will remain in force up to and including the date
DATE
WITNESS SEAL
[signature, name, and address]

# سَوْدُوْدُ وَهُوْدُوْدُ مَا مُرَوَّدُ مَا مُرَوَّدُ مَا مُرَوَّدُ مَا مُرَوَّدُ مَا مُرَوَّدُ مَا مُرَوَّدُ مُ January 2, 2024

### ئے ٹرکوٹر – 8 \* مرکوٹر – 3 مرسوج \* مرکوٹرسٹ کامرسوج

# Form of Performance Bank Guarantee (Unconditional)

To:				
	[name &address of Purchaser]			
under	REAS			
Guara	WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank antee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in dance with the Contract;			
AND	WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee;			
up to payab pay y	THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, a total of *			
	*An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.			
We he	ereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the nd.			
to be Suppl	arther agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and the lier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any change, addition, or modification.			
This (	Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certific ate.			
	SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR			
	Name of Bank			
	Address			
	Date			

## هُوُدُدُو وَهُوْدُو هُمُ مُرَدِّهُ مُرَدِّهُ مُرَدِّهُ مُرَدُّهُ مُرَدُّهُ مُرَدُّهُ مُرَدُّهُ مُرَدُّهُ مُرَدُّ January 2, 2024

### 9 - 2626 20 ك توجوم 2 درس 20 ك توسط فروس 2 درس

To:	[name & address of Purchaser]
	[name of Contract]
Gentle	men:
	ordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract,
under	the said Clause of the Contract in an amount of[amount of Guarantee]
[Bank as pring [name claim]	e
be pe  way re	ther agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to rformed there under or of any of the Contract documents which may be made between
	An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of ne Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.
until	Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract
Yours	truly,

NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION .....

# پَوْدُدُوْ وَدُوْرُوْ مَا مُرَوِّرُوْ مَا مُرَوِّرُوْ مَا مُوْرُوْ مَا مُرَوْرُوْ مَا مُرَوْرُوْ مَا مُوْرِدُ م January 2, 2024

## 5 - % 2 2 5

00000 % % موج مرمع برم ع غ ع موج	
0/0/0// U2#0C00×	بر تر نوشر
0,00,00x 20,000	ייק ייק לי 'ק ייק ייק לי 'ק
2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /	
سَرَسَر:	32.1
: 0 C O C	
2/2)2/ (2// 10 82/12 8×3 VA9	
سر <i>ن</i> و:	32.2
. ° ' ° ' ° ' ° ' ' ° ' ' ' ' ' ' ' ' '	
. 2022 1 2202 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	20.2
	32.3
: 3/ 62/0// : 3/ 8/2/0// : 3/ 8/2/0//	32.4
2000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	36

### هِ وَ وَ وَهُ وَهُ مُرَدِّهُ مُ مَا مُرَدِّهُ مَ مُرَافِّهُ مَا مُرَدِّهُ مُ مُرَافِهُ مَا مُرَافِّهُ مَا مُرَ January 2, 2024

#### ئے کی کی کے کے 6 کر کری کے ویر کر کری کے ویر

در و دورس الرفروه	(239-60117)	و بروس م مرو و دروس	0 c 5 A Z
الدوروي وروسوسروس	) , כ 0 " כ , 0 " כ , 2 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1539-622)	رَقُرُونُونُونُ") رُّرِ
	() خروردو. سالت (	3/2	63/1/1 8×11/1/9

وُرِدُورُ الْرَسُورُ الْرَدُورُ الْرَدُورُ الْرَدُورُ الْرَسُورُورُ الْرَسُورُورُ الْرَسُورُورُ الْرَسُورُ الْرَسُورُ الْرَسُورُ الْرَبُورُ الْرَبُولُ الْرَبُورُ الْرَبُولُ الْمُعْلِقُولُ الْرَبُولُ الْرَالْمُعُولُ الْمُعْتِلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلُ الْمُعْتِلُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتُولُ الْمُعْتِلُ الْمُعْتُولُ

مردره سرور و مردر هر سرمر و مردر و م

دَرَدُرُهُ الْوَدُورُ الْمَرْدُرُورُ وَالْمُرْمُورُ الْمَرْدُورُ وَالْمُرْدُورُ الْمَرْدُورُ الْمُرْدُورُ ال

ر ۱۵٬۵۰۰ میرون وسور ۱۷۵ و مرونزی	.50,1,2,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,
:مُدِ	:>==
سَرُسُر:	سَرُسُر:
: 255	: 2 % 2
? / 0 / : 2 / 2 / 2 / 3	3 / 0/ 30/2003:

### January 2, 2024

3anuary 2, 202	<del>-</del> •
رُسِي:	: برسر: نام بر: نام بر:
: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	:برخ
سَرَسْر:	سَرَسَر:
<i>ۮ</i> ٷۜۮ:	رُ ڳ <sup>0</sup> و حُ ڳُ حُ:
:#٤٠٩٦	:#2.77
"" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
: بر:	: بم
سرس :	سَرَسُر:
خ گاری:	رُ <u>ٿُ</u> وُ: حُ ٿُا ُو:
:# <sub>\$</sub> ·••	:# <sub>\$</sub> .,,,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ב מין מקימקים אק. ציינות מקימקים אק.
: 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	: - C C C C C C C C C C C C C C C C C C

### هِ وَكَ دُوْ وَهُ مُرَدُّوُهُ مَا مُرَمَّرُهُ ، هُ وَمُرْسُوهُ ، هُ وَوَدُّ كَا كُوْ وَهُوْ مُرَدُ ، رَحِ رَدُهُ صُوْسُ January 2, 2024

### 

### لا مرس م الرام المرام م المرسور.

- בנות האוכותי בית היאת ההצבת ההפינות בהול בהבל בהבל ביילו ביילו מתינבית.
- كَرُدُ كُسِ كُبْرِ رِوَّكُوْكُونُودُو كُبِينَ وِرَّهُ رُهُسُوكُرِوً كُسِرِهُدُ دُرُسُرُهُمُ الْ (كَارُسُ وَلَا كَسُرَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْ

  - دُدُ نُسِ نُسِ دُوْرُوْعُنَارِ صِيْرَدُسِ يَوْرُنْنِيْنِ ( غَرْوُوْ 2 دُرُو صِدْنِدُ)
  - مَدُ نُسِرِ مُرَ مُرَّمُونُ مُرْسُرُ (خُرُونُو 1 دُرُو نَمْرُدُرُ خُرُونُو 2 دُرُو صَمْعُرُمُ مُدُدُّمُونُ)
    - تركر عُرُور 1 دُر روسروُروُسرو.

### رعمر وبروري:

- \\\ \tag{20,000} \\ \tag{20,
- - כ כשחמים ל שני מיל לא משמשת שכת מכל השתבפיתתם.